

**የኮሎምቢያ ዲስትሪክት
የአስተዳደራዊ ይግባኝ ሰሚ ቸሎት ቢሮ [Office of Administrative Hearings]**

One Judiciary Square
441 Fourth Street, NW
Suite 450N
Washington, DC 20001-2714
ስልክ፡ (202) 442-9094
oah.filing@dc.gov

ትእዛዝ

የአስተዳደር ፍርድ ቤቶች ቢሮ (OAH) ዋና የአስተዳደር ህግ ዳኛ እንድሆን በ2001 የአስተዳደር ፍርድ ቤቶች ቢሮ ማቋቋሚያ ህግ (a)(7)፣ 8(b)(12)፣ እና (b)(13) ክፍል ከማርች 2002፣ 6 ጀምሮ ተፈጻሚ ከሚሆነው፣ በተሰጠኝ ስልጣን መሰረት፡ (D.C. ህግ 14-76፣ D.C. ኦፊሴሊያዊ ኮድ§§ 2-1831.05(a)(7)፣ (b)(12)፣ እና (b)(13))፤ እና፣ በ 2020ው የኮሎምቢያ ዲስትሪክት ድጋፍ የኮንግራስ ግምገማ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማሻሻያ ህግ መሰረት፣ ከ ጁን 8 2020፣ ጀምሮ ተፈጻሚ ከሚሆነው፣ D.C. ህግ 23-328፣ የ 2020ው የህዝብ ጤና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ባለስልጣን ተጨማሪ ማራዘሚያ አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማሻሻያ ህግ፣ ከ ኦክቶበር 5፣ 2020 ጀምሮ ተፈጻሚ የሚሆነው፣ D.C. ህግ 23-411)፣ የ2021 የኮሎምቢያ ዲስትሪክት የህዝብ ጤና ማራዘሚያ አስቸኳይ ጊዜ ማሻሻያ ህግ፣ እና የኮንቲባ ትእዛዝ 2020-127 (በቀን ዲሴምበር 18፣ 2020)፣ የኮንቲባ ትእዛዝ 2021-004 (በቀን ጁኗሪ 11፣ 2021)፣ የኮንቲባ ትእዛዝ 2021-038 (በቀን ማርች 17፣ 2021)፣ እና የኮንቲባ ትእዛዝ 2021-069 (በቀን ሜይ 17፣ 2021)፣ እነሆ **ታዟል፡**

የኮሎምቢያ ዲስትሪክት (COVID-19) ስርጭት ስጋቶችን ለመፍታት ከወጣው የኮንቲባው የአስቸኳይ ጊዜ እና የህዝብ ጤና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጋር በሚጣጣም መልኩ የ OAH አሰራሮች ከታች እንደተገለጸው ተስተካክለዋል ። OAH ሁኔታዎች በሚጠይቁት መሰረት እና ከኮንቲባው ለD.C. የመንግስት ኤጀንሲዎች በሚሰጡት ትእዛዝ መሰረት ተጨማሪ ማስተካከያዎችን ያደርጋል።

የሚከተሉት ስነስርዓቶች እስከ ጁላይ 25፣ 2021 ድረስ ተፈጻሚ ናቸው፡

I. ክርክሮች

ሌላ ተጨማሪ ማስታወቂያ እስኪሰጥ ድረስ በአካል የሚደረጉ ሁሉም ክርክሮች ተሰርዘዋል። ባሁን ጊዜ ጥቅም ላይ ያሉ፣ በርቀት በስልክ የሚደረጉ ቸሎቶች፣ ወደ ፊትም ለሁሉም ጉዳዮች መደረጋቸውን ይቀጥላሉ። እየመራ ባለው የአስተዳደራዊ ህግ ዳኛ ምርጫ፣ የቪድዮ ቸሎቶች በ ጉዳይ-በ-ጉዳይ መሰረት የጊዜ ሰሌዳ **በዚህ ወቅት ስለ ይግባኝዎ ያሉት ጥያቄዎች ወደ (202) 442-9094 ወይም oah.filing@dc.gov**

ይመራሉ።

ሊወጣላቸው ይችላል፤ የሁሉም አካላት ፍትህ፤ የችሎቱ አካሄዶች ሁኔታ፤ እና የማስረጃ ውስብስብነትን በማመዛዘን። ሁሉም የተሰረዙ በአካል ወይም በርቀት በስልክ የሚደረጉ ክርክሮች፤ የተለወጠው የቀጠሮ ጊዜ የሚያሳይ ትእዛዝ ለተከራካሪ ወገኖች ይላክላቸዋል።

II. 441 Fourth Street, NW, Suite 450N Closure

በ 441 Fourth Street፣ NW፣ Suite 450N የሚገኘው የ OAH ቢሮ ተጨማሪ ማስታወቂያ እስከሚወጣ ድረስ መዘጋቱን ይቀጥላል። አሁን ስራ ላይ ባለው የህዝብ ጤና አስቸኳይ ጊዜ ምክንያት፤ ወደ ህንጻው የሰራተኞች መግባት የተገደበ ይሆናል። ከታች ባለው ክፍል 4 ውስጥ እንደ ተብራራው፤ OAH በኤሌክትሮኒክስ፣ በፋክስ፣ እና በፖስታ የሚላኩ ሁሉም ሰነዶችን አሁንም ይቀበላል እናም ያያል፤ ምንም እንኳን በፖስታ መላክ የተወሰነ መዘግየትን ሊያስከትል ቢችልም።

III. ፋይል የማድረጊያ የመጨረሻ የጊዜ ገደቦችን ማገድ/ማዘግየት/ ማራዘም

ሁሉም ፋይል ማድረጊያ የመጨረሻ የጊዜ ገደቦች ለሚከተሉት የጉዳይ ዓይነቶች ለህዝብ ጤና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቆይታ ጊዜ እና የህዝብ ጤና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማለቅን ተከትሎ ላሉት ሰላሳ የካሌንደር ቀናት የታገዱ/የዘገዩ/የተራዘሙ ይሆናሉ፤

- የስራ አጥነት መድን (DOES)
- አጠቃላይ የህጻናት እርዳታ (DHS)
- ታንፍ (TANF) (DHS)
- ጊዚያዊ የአካል ጉድለት እርዳታ (DHS)
- Power on Work፣ Employment, and Responsibility (ፓወር የስራ፣ የቅጥር፣ እና የሃላፊነት) (DHS)
- ለቤት አልባ ሰዎች መጠለያ እና አገልግሎቶች (DHS)
- የቤት ኪራይ እርዳታ ፕሮግራሞች (DHS)
- የልጅ እንክብካቤ የድጎማ ፕሮግራሞች(OSSE)
- የስነቀብር ድጋፍ (DHS)
- አነስተኛ ገቢ ላላቸው ቤቶች የሀይል እርዳታ ፕሮግራም(LIHEAP) (DOEE)
- የሞያ የተሃድሶ አገልግሎቶች (DDS)

- የነርቪንግ ቤት ተቋም የኗሪዎች ይግባኞች (DOH)
- የአእምሮ ጤና የማህበረሰብ መኖሪያ ተቋም የኗሪ ይግባኞች (DBH)
- ራንዶልፍ-ጄፓርድ የአይነ-ስውር ሻጭ ፕሮግራም (DDS)
- የልጅ ድጋፍ ግዴታ ያለበት ሰው ገንዘብ ስምምነትን በግል ጉዳት ወይም በሰራተኛ የካሳ አቤቱታ (OAG) ላይ ማያያዝ
- የልጅ ድጋፍ ግዴታ ባለበት ሰው የተያዙ እና በፋይናንስ ተቋማት የተያዙ ገንዘቦች እንዲታገዱ እና እንዲያዙ የሚቀርቡ ጥያቄዎች (OAG)
- የልጅ ድጋፍ ግዴታ ያለበት ሰው የመንጃ ፍቃድ መከፈክል፣ እድሳት መከፈክል፣ ወይም መታገድ እና የመኪና ምዝገባ (OAG)።

በሌሎች አይነት ጉዳዮች ፋይል የማቅረቢያ የመጨረሻ የጊዜ ገደብ እንደየጉዳዩ አይነት በተናጠል በዋና የአስተዳደር ህግ ዳኛ ትእዛዝ ሊታገድ/ሊዘገይ/ሊራዘም ይችላል። የህዝብ ጤና አስቸኳይ ጊዜ ሲያበቃ፣ ዋና የአስተዳደር ህግ ዳኛ የእገዳ/መዘግየት/መራዘም የጊዜ ወሰን እንዲያበቃ የሚያደርግ ትእዛዝ ያስተላልፋሉ እና ተከራካሪ ወገኖች ፋይላቸውን ለማቅረብ ሰላሳ ቀናት ይኖራቸዋል። ይህ ከላይ ለተገለጹት አይነት ጉዳዮች ለ OAH ፋይል የተደረገ ማንኛውም ክርክር እንዲሰማ የሚቀርብ ክስ፣ አቤቱታ፣ ኤግዚኪት፣ የምስክር ዝርዝር፣ ወይም ማንኛውም የጽሁፍ ማመልከቻ ፋይል ከማድረግ ጋር ለተያያዙት ሁሉም የመጨረሻ የጊዜ ገደብ ላይ ተፈጻሚ ይሆናል።

IV. አዲስ የሚከፈቱ ፋይሎች

OAH አዲስ የሚቀርቡ ፋይሎችን በኢሜይል፣ በፖስታ፣ እና ፋክስ ሊቀበል ይችላል። ይሁን እንጂ፣ በፖስታ ፋይል ማድረግ መዘግየትን ሊያስከትል ስለሚችል በኤሌክትሮኒክ ስ እና በፋክስ ፋይል ማድረግ በጥብቅ ይበረታታል። ሰነድ ኤሌክትሮኒክ በሆነ መንገድ ለ OAH ፋይል ለማድረግ፣ ተከራካሪ ወገን ወደoah.filing@dc.gov ኢሜይል ማድረግ አለበት። በOAH ደንብ 2809.4 ውስጥ እንደቀረበ ከሆነ በስተቀር፣ በመደበኛ የሥራ ሰዓታት፣ ይህም ከጥዋቱ 9:00 እስከ ከሰዓት 5:00፣ በሥራ ቀናት የተቀበለ ሰነድ በዚያው ቀን ፋይል ይደረጋል። ከመደበኛ የስራ ሰዓታት ውጪ የመጣ ሰነድ ፋይል የማድረጊያ ጊዜ ቀጥሎ ባለው መደበኛ የስራ

ቀን ነው። ማንኛውም በኢሜይል ፋይል የተደረገ ሰነድ የ OAH መመሪያ 2841 መተግበር አለበት። በ OAH መመሪያ 2971 ላይ እንደተመለከተው፣ የህዝብ ጥቅማጥቅም ጉዳዮች ላይ ክርክር እንዲሰማ በስልክ መጠየቅም ይቻላል። ጥያቄዎች 202-671-0055 ላይ በመደወል ወይም TTY፣ 711 አማካኝነት መደረግ አለባቸው።

ያስተውሉ፡ ከላይ እንደተገለጸው፣ ሁሉም ፋይል ማድረጊያ የመጨረሻ የጊዜ ገደቦች በክፍል 3 ውስጥ ለተለዩ ጉዳዮች ለህዝብ ጤና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ቆይታ ጊዜ እና የህዝብ ጤና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማለቅን ተከትሎ ላሉት ሰላሳ የካሌንደር ቀናት የታገደ/የዘገየ/የተራዘመ ይሆናሉ።

V. የዳግም ዳኝነት ፣ አዲስ ክርክር፣ ወይም የመጨረሻ ትእዛዝ እንዲስተካከል ስለመጠየቅ

የዳግም ዳኝነት፣ አዲስ ችሎት፣ ወይም የመጨረሻ ትእዛዝ እንዲስተካከል የሚቀርብ አቤቱታ ላይ የአስተዳደራዊ ህግ ዳኛው ትእዛዝ ሊሰጥበት የሚገባው የጊዜ ወሰን የህዝብ ጤና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ባለበት ወቅት እና አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ማብቃቱን ተከትሎ ላሉት ሰላሳ የካሌንደር ቀናት የታገደ/የዘገየ/የተራዘመ ይሆናል። በዚህ ወቅት ALJ ተፈጻሚ የሆነ ትእዛዝ ያልሰጠበት ማንኛውም የዳግም ዳኝነት፣ አዲስ ክርክር፣ ወይም የመጨረሻ ትእዛዝ እንዲስተካከል የሚቀርብ አቤቱታ እንዳልተከለከለ ወይም በህግ መሰረት እንዳልተከለከለ ይቆጠራል።

VI. በአጭር ስነስርዓት የሚቀርብ የክስ አቤቱታዎች

OAH የተከራካሪ ወገኖችን ክርክሮች እና በአጭር ስነስርዓት በሚቀርብ አቤቱታዎች መሰረት ጉዳዮችን ማየት እና መወሰኑን ይቀጥላል። በደብዳቤ ፋይል ማድረግ መዘግየትን የሚያስከትል በመሆኑ፣ ክርክሮች እና ጊዜያዊ የአቤቱታ ጥያቄዎችን በኤሌክትሮኒክስ ለማጠቃለያ ዝንባሌ ማድረግ በጥብቅ ይበረታታል።

VII. ግልግሎች

OAH የተወሰኑ ጉዳዮች ውስጥ ሽምግልናዎችን መልሶ ጀምሯል። የተለፉ ሽምግልናዎች እንዳስፈላጊነቱ ለያንዳንዱ ጉዳይ እየመራ ባለው የአስተዳደራዊ ህግ ዳኛ ቀጠሮ መያዘቱን ወይም እንደገና ቀጠሮ መያዘቱን ይቀጥላሉ።



ወንድ ኮሊን ኩሪ
ዋና የአስተዳደር ህግ ዳኛ

20 May 2021

ቀን